

430 OFAC F. Official 24
73 21/07/2012

አዲስ አበባ

ይመለከታል፡

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 6 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 28 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን ።

ከሰላምታ 26



ወይም ከሰዓት
የአቅም ግንባታ መ/ቤተች አዲት
ዳይሬክቶሬት

7696 :

ለአዳማ ዩኒቨርሲቲ

(34 ገጽ የኦዲት ሪፖርት እና

2 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች)

ኢ.ዳ.ማ.፡

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።


አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን ፦

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ



አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው። አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የተሰብሰበ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፤


ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የወጪ ሂሳብ፤

1- ዩኒቨርሲቲው የኮንትራት ሠራተኞች ለመቅጠር አግባብ ካለው አካል ሣያስፈቀድ የኮንትራት ሠራተኞችን በመቅጠር በየወሩ ለቀን ሰራተኞች በማለት ብር 4,684,804.74 ክፍያ በመፈፀሙ ደንብና መመሪያ ካለመከተሉ በተጨማሪ የመንግሥት ውስን ሀብት አለአግባብ እንዲወጣ አድርጓል።

2- ዩኒቨርሲቲው በገዛ ፍቃዳቸው ከስራ ለለቀቁ ሰራተኞች ከለቀቁበት ጀምሮ ሲከፈላቸው የነበረው ደመወዝ መቋረጥ ሲገባው፤ ለ5 ሰራተኞች ከ8 ቀን እስከ 17 ቀን በብልጫ ብር 20,250.37 እና ለ6 ሰራተኞች ከ20 ቀን እስከ 65 ቀን ብር 124,710.57 በጠቅላላ ለአስራ አንድ ሰራተኞች ብር 144,960.94 አላግባብ ወጪ ተደርጎ ክፍያ በመፈጸሙ የዩኒቨርሲቲው ወጪ በዚህ የገንዘብ መጠን ከፍ እንዲል አድርጓል።



3- በመንግስት ባለበጀት መ/ቤቶች የትርፍ ሰዓት ክፍያ ስራ ላይ የሚውለው የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ሲፈቀድ ብቻ መሆኑን ቢገልጽም ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች መኝታ አገልግሎት ቡድን (procter) ለሚሰሩ ብዛታቸው 152 ሰራተኞች የትርፍ ሰዓት ክፍያ የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ፍቃድ በሌለበት ብር 73,789.74 ተከፍሎ በመገኘቱ ደንብና መመሪያ ካለመከተሉ በተጨማሪ የመንግሥት ውስን ሀብት እንዲወጣ አድርጓል፡፡

4- ለውጭ ሀገር ዜጋ መምህራን የቤት አበል በወር 275 USD ሲከፈል የቆየውን በወር 300 USD እና ከዚያ በላይ እንዲከፈል በተወሰነው መሰረት በየወሩ በብልጫ ከ25 USD በላይ በመክፈሉ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ብር 680,279.50 በመብለጥ ክፍያ በመፈፀሙ አለአግባብ የመንግሥት ውስን ሀብት እንዲወጣ አድርጓል፡፡

5- ዩኒቨርሲቲው የሲቪል ሠርቪስ ሚኒስቴር ካወጣው ተመን በላይ የወተት አበል እንዲከፈል በማድረጉ በድምሩ ብር 94,800.00 መክፈል ሲገባው ብር 119,789.70 በመክፈሉ በብልጫ ብር 24,989.70 ተከፍሎ መገኘቱ ከደንብና መመሪያ ውጭ ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

6- ዩኒቨርሲቲው አሸናፊ ድርጅቶች በውሉ በተመለከተው ጊዜ ውስጥ ዕቃን በወቅቱ ገቢ ባለማድረጋቸው ብር 38,966.62 የጉዳት ካሳ ከድርጅቶቹ ሰብስቦ ለመንግስት ገቢ ማድረግ ሲገባው ያላደረገ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

7- ዩኒቨርሲቲው በ2010 በጀት ዓመት መክፈል የሚገባው የመስተንግዶ አገልግሎት ሂሳብ ሳይከፈል ወደ 2011 ዓ.ም በጀት ዓመት በመምጣቱ በሂሳብ መደብ 6233 ብር 21,651.00 እና ብር 26,171.01 በድምሩ ብር 47,822.01 ክፍያ የተፈፀመና የተወራረደ መሆኑን ተረጋግጧል፡፡ በዚህ ምክንያት የሂሳብ ሪፖርቱ ላይ የተመለከተው ወጪ የበጀት ዓመቱን ወጪዎች ብቻ የማያመለክት ሆኗል፡፡

የተሰብሳቢ ሂሳብ፤

8- ዩኒቨርሲቲው በሂሳብ ሪፖርት ከሚታየው ውስጥ አዲቱ እስከ ሚጠናቀቅበት ድረስ ያልተወራረደ ብር 46,367,020.42 በተሰብሳቢ ሂሳብ የሚታይ መሆኑን፡-

9- ከዩኒቨርሲቲው ለትምህርትና ስልጠና ወደ ውጪና ሀገር ውስጥ ለሄዱ መምህራን ትምህርታቸው ካጠናቀቁ በኋላ ዩኒቨርሲቲውን ለማገልገል ወይም ገንዘቡን ተመለሽ ለማድረግ ውል ገብተው በውሉ መሰረት ባለመፈጸማቸው ብር 5,314,782.95 የመንግስት ገንዘብ መሰብሰብ ሲገባው ያልተሰበሰበ መሆኑን፡-



የተከፋይ ሂሳብ፣

10-ዩኒቨርሲቲው በሂሳብ ሪፖርት ከሚታየው ውስጥ ብር 11,046.34 ለባለመብቱ መክፈል ሲገባው ሣይከፈል ተገኝቷ።

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 10 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ መግለጫዎች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም።


ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፣

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ሥልጣን ሣይኖረው የቀድሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች አዲስ ገቢ ተማሪዎች በፈተና እና ቅበላ ስራ ላይ ለሚሳተፉ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎች እና ሰራተኞች ያወጣውን መመሪያ መሰረት በማድረግ ፈተናውን ለፈተኑ የአበል ክፍያ ብር 923,478.00 በመክፈሉ በተጨማሪ የመንግሥት ውስን ሀብት እንዲወጣ አድርጓል።
- ዩኒቨርሲቲው ያለውን የተቋሙን የሰው ኃይል አስተዳደር በአንድ ዳይሬክቶሬት ማስመራት ሲኖርበት ያለውን የሰው ኃይል ለሁለት በመክፍል የአካዳሚክ ማህበረሰብ ሠራተኞች የአካዳሚክ ሠራተኞችን የሰው ኃይል የሚያስተዳድር ሲሆን፣ የአስተዳደር ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ደግሞ የድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን የሰው ኃይል እያስተዳደረ መሆኑን፣
- በ2011 በጀት ዓመት ከመደበኛ በጀት ብር 310,052,592.09፣ ከውስጥ ገቢ ከተፈቀደው ብር 11,396,192.91 እና ከካፒታል በጀት ብር 209,636,007.82 በድምሩ ብር 531,084,792.09 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑን፡-

ሌሎች ጉዳዮች፣

- ዩኒቨርሲቲውም በቋሚ ንብረትነት ያልመዘገበው፤ ባለ አራት ፎቅ የጋራ መኖርያ ኮንዶሚኒየም በግዥ የተላለፈውና ከዩኒቨርሲቲው ሂሳብ ላይ የተከፈለ መሆኑን፡-



- በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በመግባት ላይ የሚገኙትን የእርዳታ፣ የስጦታና ከውጭ ሀገር የሚመጡ ንብረቶች የጉምሩክ ሥነ-ስርዓት የተካሄደበት ሰነድ የሌለ መሆኑና በዩኒቨርሲቲው በተዘጋጀ ሰንጠረዥ ላይ በመመላት ብቻ እየተስተናገዱ መሆኑን፤
- ተቋሙን ወደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሲያሳድግ ከኮርያ መንግስት ባገኘው እርዳታ PICT ማዕከል "KOICA Project" ከICT ማዕከል በወቅት ዕቃው ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ የጉምሩክ ሰነድ የተፈፀመበት የዲክላራሲዮን ሠነድ ያልቀረበና በተጨማሪም ንብረቱ በሞዴል 19 ገቢ መሆን ሲገባው በገቢ ያልተመዘገበ መሆኑንና በህዳር 30 ቀን 2011 ዓ.ም ስርቆት መካሄዱና ግምቱ ምን ያህል እንደሆነ በውል የማይታወቅ መሆኑ፤
- በአላቅ ንብረት ክፍል ውስጥ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ ሳይውል የተቀመጠ 30 ጋልቫናይዝድ፣ 8 wash dawon፣ 10 hand wash፣ 4 shower tree፣ 28 lamp፣ 163 ቴራዞን፣ 8 መስታወት፣ 5 የወንድ የመፀዳጃ ቤት ዕቃ እና 22 Quality lock መሆኑን፤
- የህትመት አገልግሎት ንብረት ክፍል ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያልተወገደ አንድ በጣም ትልቅ ማሽን፣ 4 ፎቶ ኮፒ ማሽን እንዲሁም በሳዋ አካባቢ ህንጻ 329 በተመላሽ ቋሚ ንብረት ክፍል ውስጥ ሳይወገዱ የተቀመጡ 10 ጠረጴዛ፣ 16 ፒርተሪ፣ 10 ላፕቶፒ፣ 19 ፎቶ ኮፒ፣ 22 የስልክ ቀፎ፣ 72 ዲቫይደር፣ 5 ቬንት ሌተር፣ 12 አስፒከር፣ 9 የተለያዩ ቴሌቪዥን፣ 23 ኮምፒውተር እና 4 LCD መኖሩን፤
- በመካኒካል ኢንጅነሪንግ የትምህርት ክፍል ከአራት አመት በላይ ተገዝቶ ስራ ላይ ያልዋሉ 25 ካራቶን Drowing chair የተቀመጡ መሆኑ፣ ንብረቶች ተደራርቦ የተቀመጡ መሆኑ፤
- በተማሪዎች ንብረት ክፍል ውስጥ ሳይወገዱ የተቀመጡ መድኃኒቶች 94 Salbutamol 4mg tab, 44 witfeled ointment, 900 asetiyil salsalic acid, 4300 carbamezapin 200mg tab, 1500 cloxacllin 250mg cap, 167 glucose 40% 20ml, 1 oral rehydration salt, 80496 male cpndom, 160 hbs፤
- ንብረትነቱ የዩኒቨርሲቲው ያልሆነና ለረጅም ጊዜ በግቢው ውስጥ የቆመ መኪና ታርጋ ቁጥር ኦሮ 4-01698 ኒሳን ፒካፕ ፣ ኦሮ 4-01232 ቶዮታ እና ኢት 4-03511 ቶዮታ ፒካፕ መወገድ ሲገባቸው ያልተወገዱ መሆኑን፤

- ለትምህርት መማሪያ ሲገለገሉበት የነበረና ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ የባለቤትነት ማረጋገጫ የሌላቸው 6 ሞቶር ሳይክል፣ 164 የመኪና ጎማ ፣33 የመኪና ባትር እና የመኪና ዕቃ መለዋወጫ ሳይወገዱ የተቀመጡ መሆኑን፤
- የመኪና ጋራሻር አካባቢ (በኮንቴነር) ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሳይሰጥ የተቀመጡ 28 የመኪና ጎማና መኖራቸው፤
- ከመጋዘን ጥበት የተነሳ ንብረቶች ተደራርቦ የተቀመጡ፣ በተመላሽ ክፍል ውስጥ አዲስ የመኪና እቃ ከአሮጌ ዕቃ ጋር ተቀላቅሎ የተቀመጡ 14 lamp, 24 lense, 20 shock absorber, 2 fresher, 3 fuel pump, 31 bearing,12 hose,12 gasket,13 bulb መሆኑን፤



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

